

# ዋሽንግተን ሙሉ በሙሉ እንደገና ሲከፈት በኪንግ ካውንቲ ዎን ልንጠብቅ እንችላለን



## ለእርስዎ

ዋሽንግተን በድጋሚ ክፍት ስትሆን አብዛኞቹ የኮቪድ እገዳዎች ይነሳሉ። አብዛኛው የቢዝነስ እንዲሁም ለህዝብ አገልግሎት የሚሰጡ ምግብ ቤቶች፣ ሱቆች፣ ቢሮዎች ቲያትር ቤቶች እንዲሁም ሙዚየሞችም ያለምንም አስገዳጅ አካላዊ ርቀት አስፈላጊነት ወደ ሙሉ አቅማቸው ሊመለሱ ይችላሉ።

ጭምብል ማድረግና አካላዊ ርቀት መጠበቅ የሚኖርብንን በታዎች:

ቦታ	ሙሉ በሙሉ የተከተበ (የክትባት ተከታታይን ካጠናቀቁ ከሁለት ሳምንት በኋላ)	በክፍል የተከተበ ወይም ምንም ያልተከተበ
በሰው የተጨናነቁ ህዝባዊ ቦታዎች (ከቤት ውጭ ዝግጅቶች፣ የተጨናነቁ ጎዳናዎች ወይም ዲካዎች)		✓ (ስድስት ጫማ ርቀት መቆየት ባልተቻለበት ጊዜ)
የቤት ውስጥ ህዝባዊ ቦታዎች		✓
የቤት ውስጥ ህዝባዊ ቦታዎች የንግድ ባለቤቶች ለሁሉም ሰው ጭምብል እንዲደረግ የሚያዘቡበት	✓	✓
ሆስፒታሎች፣ የእንክብካቤ ማዕከሎች፣ የይክተሮች ቢሮ፣ ማረሚያ ቤቶች፣ ትምህርት ቤቶች፣ የህዝብ ትራንስፖርት ላይ	✓	✓

ሙሉ በሙሉ የተከተቡ ሰዎች እንደፍላጎታቸው ጭምብል ማድረግን ሊቀጥሉ ይችላሉ፤ በተለይም ያልተከተቡ ሰዎች፣ ተጓዳኝ በሽታ ያለባቸው፣ ህፃናት እና እድሜያቸው ለክትባት ያልደረሰ አከባቢ ማስክ ሊያረጉ ይችላሉ። 300,000 የሚጠጉ ልጆች ጭምር ሁሉም ሰው አይደለም የተከተበው ስለዚህም ማንኛውም ሰው የማስክ መመሪያ እንዲሁም የሲዲሲ የጉዞ መመሪያንም መከተል ይኖርበታል።

**ኮቪድ-19 አሁንም ማህበረሰባችን ውስጥ አለ።** የተሻለ አማራጭ የሚሆነው ክትባቱን ማግኘት ነው። ነፃ፣ ቀላል እና ስኬታማ ነው። ለበለጠ መረጃ ይህን ድህረገፅ ይጎብኙ (በየጊዜው አዳዲስ መረጃዎችን የያዘ):

[www.kingcounty.gov/covid/vaccine/amharic](http://www.kingcounty.gov/covid/vaccine/amharic)

## ለድርጅቶችና ተቋማት

ማንኛውም ቢዝነሶች ድጋሚ ስራ መጀመር ይችላሉ። የዋሺንግተን መመሪያ በመከተል የደንበኞቻቸውን የስራተኞቻቸውን ደህንነት መጠበቅ ይቻላል፤ ይህም ተገቢውን [የቤት ውስጥ አየር ማናፈሻ](#)፣ [የክትባት ድጋፍ](#) እንዲሁም [የማስክ አደራረግ መመሪያ](#) ተግባራዊ በማድረግ ነው። ቢዝነሶችና ሌሎች ተቋማት ደንበኞቻቸውን እና ስራተኞቻቸውን ጭምብል እንዲያደርጉ ማስገደድ ይችላሉ።

ሙሉ በሙሉ የተከተቡ ስራተኞች ቀጣሪያቸው ካላስገደዱባቸው በስተቀር ጭምብል የማድረግ ግዴታ አይኖርባቸውም። ነገር ግን [ዋሺንግተን ሌበር ኤንድ ኢንደስትሪስ](#) ስራተኞች ሙሉ በሙሉ መከተባቸውን የሚያሳይ ማስረጃ ኢንዲያርብ ያስገድዳል።

ሁሉም የንግድ ድርጅቶች እና ድርጅቶች ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ እንደገና እንዲከፈት መደገፍ ይችላሉ። በትክክለኛው የቤት ውስጥ አየር ማናፈሻ ፣ በክትባት ጥረቶች እና በጭምብል መመሪያዎች ስራተኞቻቸውን እና ደንበኞቻቸውን ለመጠበቅ የዋሺንግተን ግዛት መመሪያን ይከተሉ።

### **ለትልቅ ዝግጅቶች (10,000+ ተሳታፊዎች)**

የክትባት ማረጋገጫ እና ነፃ መሆን የሚያሳይ ማስረጃ ይመከራል ፣ ግን እንደ ኮንሰርቶች ፣ ስብሰባዎች እና የስፖርት ዝግጅቶች ላሉት ትልልቅ የቤት ውስጥ እና የውጭ ዝግጅቶች አስፈላጊ አይደለም ። ከቤት ውጭ ለሚደረጉ ዝግጅቶች የሰው አቅም ውስንነት ወይም የአካል ማራቅ መስፈርቶች የሉም ።

ትልልቅ የቤት ውስጥ ዝግጅቶች እስከ 75% አቅማቸው ድረስ ማስተናገድ ይችላሉ። ፕሮግራሙ በአስገዳጅነት ማስከ የሚጠይቅ ከሆነ ያለ አካላዊ ርቀት በሙሉ አቅም ማስተናገድ ይችላሉ። ተሳታፊዎችም ሁሉንም የማስክ አደራረግ መመሪያ ሊከተሉ ይገባል።

የክትባት ማረጋገጫ እና ነፃ መሆን የሚያሳይ ማስረጃ ይመከራል ፣ ግን እንደ ኮንሰርቶች ፣ ስብሰባዎች እና የስፖርት ዝግጅቶች ላሉት ትልልቅ የቤት ውስጥ እና የውጭ ዝግጅቶች አስፈላጊ አይደለም ። ከቤት ውጭ ለሚደረጉ ዝግጅቶች የሰው አቅም ወይም የአካል ማራቅ መስፈርቶች የሉም ።

### **በቀጣይ**

ኪንግ ካውንቲ እና የዋሺንግተን አስተዳደር የኮቪድ ክትባት እና የበሽታውን ስርጭት የሚከታተል ሲሆን በተጨማሪም መመሪያዎችን እንደ አስፈላጊነታቸው የሚገመገምና የሚያሻሻል ይሆናል። የተጠቁ ቁጥር የሚጨምር ክሆነ እንዲሁም ለህዝብ ደህንነት አስጊ የሚሆን ከሆነ ደግሞ የመክፈት እቅዶችም የሚኖሩ ይሆናል።